

**የፌዴራል መንግሥት የግዥ አፈፃፀም መመሪያን
እንደገና ለማሻሻል የወጣ መመሪያ ቁጥር 258/2013**

የፌዴራል መንግሥት የግዥ አፈፃፀም መመሪያን ማሻሻል አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ፤

መመሪያው ከዚህ እንደሚከተለው ተሻሽሏል፡፡

1. አጭር ርዕስ

ይህ መመሪያ “የፌዴራል መንግሥት የግዥ አፈፃፀም መመሪያን (እንደገና) ለማሻሻል የወጣ መመሪያ ቁጥር 258/2013” ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል፡፡

2. ማሻሻያ

የፌዴራል መንግሥት የግዥ አፈፃፀም መመሪያ እንደሚከተለው ተሻሽሏል፡፡

1. የመመሪያው አንቀጽ 6(5) ተሠርዞ በሚከተለው አዲስ አንቀጽ 6(5) ተተክቷል፡፡

“6(5) በአዋጁ አንቀጽ 35 የተገለፀው እንደተጠበቀ ሆኖ በዓለም ዐቀፍ ግልፅ ጨታ የሚፀመን ግዥ ጨምሮ የግዥው የገንዘብ ማጠና በዚህ ንዑስ አንቀጽ ከተገለፀው እና ከዚያ በላይ የሆነ ግዥ የጨታ ማስታወቂያው በጋዜጣ በወጣበት ተመሳሳይ ጊዜ በኤጀንሲው የሚገኝ ሚዛን (ድረ ገፅ) ላይ ለሕዝብ ይፋ ያደርጋል፡፡

ሀ) ለግንባታ ሥራ	ብር	20,000,000	በላይ
ለ) ለዕቃ	ብር	6,000,000	በላይ
ሐ) ለምዝር አገልግሎት	ብር	4,000,000	በላይ
መ) ለሌሎች አገልግሎቶች	ብር	2,000,000	በላይ”

2. ከመመሪያው አንቀጽ 16.8.6 ቀጥሎ የሚከተለው አዲስ አንቀጽ 16.8.7 ተጨምሯል፡፡

“16.8.7 የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 16.8 እንደተጠበቀ ሆኖ በግንባታ ሥራ ግዥ ዘርፍ የሚጠየቀው የሥራ ልምድና የብቃት መስፈርት ከዚህ መመሪያ ጋር በተያያዘው አባሪ “6” ከተመለከቱት መስፈርቶች ጋር የተጣጣሙ መሆን ይኖርበታል፡፡”

3. ከመመሪያው አንቀጽ 16.26.9 ቀጥሎ የሚከተለው አዲስ አንቀጽ 16.26.10 ተጨምሯል፡፡

“16.26.10 በግንባታ ሥፍራ ላይ ለመገኘት የግንባታ ዕቃዎች (ማኔጆሎች) ከዋጋቸው እስከ ሃምሳ በመቶ (50%) የሚደርስ ክፍያ ማፀም ይቻላል፡፡ ሆኖም ግዥ ፈፃሚ

መ/ቤቶች የተጠቀሰውን የ50% ክፍያ ከሚጠየቀው በፊት የሚከተሉትን የጥንቃቄ እርምጃዎች መወሰድ ይኖርባቸዋል፡፡

- ሀ) በግንባታ ሥፍራ ላይ ለሚገኙ ዕቃዎች ክፍያ እንዲከፈለው የሚጠይቅ ማቸወጥ ሥራ ተቋራጭ የሚቀርባቸው ዕቃዎች የተገዙበትን ዋጋ የሚመለከት ደረሰኝ ትክክለኛነት በግዥ ፈፃሚ መ/ቤቱ እና በአማካሪው መረጋገጥ ይኖርበታል፡፡
- ለ) ክፍያ የተፈጸመበት በግንባታ ሥፍራ የሚገኝ የግንባታ ዕቃ ሥራ ላይ እንዲወል ሲደረግ የተፈጸመው ክፍያ ከሚቀጥለው ክፍያ መካከል አለበት፡፡
- ሐ) በአንድ የግንባታ ሥፍራ የሚገኙ ዕቃዎችን ለለላ የግንባታ ፕሮጀክት በግብአትነት ማጠቃለያ ሆነ ለለላ የተለየ ዓላማ ማዋል አይቻልም፡፡
- መ) ሥራ ተቋራጭ በግንባታ ሥፍራ ላይ ለሚገኙ ዕቃዎች ክፍያ እንዲከፈለው ከሚቀርበው ጥያቄ ጋር ዕቃዎቹ በክፍት ላይ እያሉ አደጋ ቢደርስባቸው፣ በሰረቁ፣ ወይም ለረዥም ጊዜ ሥራ ላይ ሳይውሉ በመቅረታቸው በባላሹ የጉዳቱን ማጠቃለያ ለማካካስ እንዲቻል በግንባታ ሥራ መደበኛ የጨታ ሠነድ አጠቃላይ የወል ሁኔታዎች አንቀጽ 40 ላይ በተጠቀሰው አግባብ ኢንፎርሜሽን በመገባት ዕቃዎቹ ኢንፎርሜሽን የተገባላቸው መሆኑን የሚመለከት ማረጋገጫ ማቅረብ ይኖርበታል፡፡”

4. የመሥሪያው አንቀጽ 17.2 ተሠርዞ በሚከተለው አዲስ አንቀጽ 17.2 ተተክቷል፡፡

“17.2 በአዋጁ አንቀጽ 59 ንዑስ አንቀጽ 1 ላይ የተመለከቱት ሌሎች የግዥ ሁኔታዎች እንደተጠበቁ ሆነው በዓለም ዐቀፍ ግልፅ ጨታ ግዥ ለፈጸም የሚችሉ የግዥ የገንዘብ ማጠቃለያ ከሚከተለው በላይ ሲሆን ነው፡፡

ሀ) ለግንባታ ሥራ	ከብር	150,000,000 በላይ
ለ) ለዕቃ	ከብር	50,000,000 በላይ
ሐ) ለምክር አገልግሎት	ከብር	7,500,000 በላይ
መ) ለሌሎች አገልግሎቶች	ከብር	21,000,000 በላይ”

5. የመሥሪያው አንቀጽ 21.1 ተሠርዞ በሚከተለው አዲስ አንቀጽ 21.1 ተተክቷል፡፡

“21.1 የመንግሥት መ/ቤት የምክር አገልግሎት ግዥን የመዳደሪያ ሀሳብ በመጠየቅ ሚጠይቅ ያለበት እና የግዥው ግምታዊ የገንዘብ ማጠቃለያ ከብር 900,000 (ዘጠኝ መቶ ሺህ ብር) በላይ ሲሆን፣ በዚህ መሥሪያ አንቀጽ 22 መሠረት ግዥውን የፍላጎት ማጠየቂያ ጥሪ በማካሄድ ሚጠይቅ አለበት፡፡”

6. የመሥሪያው አንቀጽ 22(1) መደርደሪያ ተሠርዞ በሚከተለው ተተክቷል፡፡

“22.1 የመንግሥት መ/ቤት የምክር አገልግሎት ግዥው ግምታዊ ዋጋ ከብር 900,000 (ዘጠኝ መቶ ሺህ ብር) የሚበልጥ በሚሆንበት ጊዜ፣ በምክር አገልግሎት አቅርቦት ለመመሥረት ፍላጎት ያላቸውን ዕጩተወዳዳሪዎች በመጠዘ ጥሪ ማድረግ ይኖርበታል፡፡”

7. የመመሥረት አንቀጽ 23.3 ተሠርዞ በሚከተለው አዲስ አንቀጽ 23.3 ተተክቷል፡፡

“23.3 ከዚህ በላይ በንዑስ አንቀጽ 23.2 የተመለከቱት እንደተጠበቁ ሆነው በአዋጁ አንቀጽ 49.2 መሠረት በወሰን ጨታ የግዥ ዘዴ ማጠቃለያ የሚቻለው የግንባታ ዘርፍ ሥራ፣ ዕቃ፣ የምክር አገልግሎት ወይም አገልግሎት ጠቅላላ ዋጋ ከሚከተለው የሚበልጥ ሲሆን፣ ብቻ ነው፡፡

- ሀ) ለግንባታ ሥራ ብር 6,000,000 በላይ
- ለ) ለዕቃ ብር 1,500,000 በላይ
- ሐ) ለምክር አገልግሎት ብር 900,000 በላይ
- መ) ለሌሎች አገልግሎቶች ብር 1,200,000 በላይ

ሠ) የግንባታ ዕቃዎችን የማቅረብ ኃላፊነት የግዥ ፈጻሚው መ/ቤት በሚሆንበት የግንባታ ሥራ ወል ለግንባታ ዕቃዎች ግዥ ተግባራዊ የሚሆነው ለግንባታ ሥራ ግዥ የተፈቀደው የገንዘብ ጣሪያ ይሆናል፡፡”

8. የመመሥረት አንቀጽ 24.4 ተሠርዞ በሚከተለው አዲስ አንቀጽ 24.4 ተተክቷል፡፡

“24.4 ከሚከተለው የገንዘብ ማጠን የሚበልጥ እና ዋጋ በማቅረቢያ የግዥ ዘዴ የሚፀም ግዥን አፅዳቂ ኮሚቴ ማቅረብ ሳያስፈልግ በመ/ቤቱ የበላይ ኃላፊ ወይም እርሱ በሚከተለው ሰው እንዲፀደቅ በማድረግ ግዥ ማፀም ይቻላል፡፡

- ሀ) ለግንባታ ሥራ እስከ ብር 500,000
- ለ) ለዕቃ እስከ ብር 200,000
- ሐ) ለምክር አገልግሎት እስከ ብር 120,000
- መ) ለሌሎች አገልግሎቶች እስከ ብር 150,000

ሠ) የግንባታ ዕቃዎችን የማቅረብ ኃላፊነት የግዥ ፈጻሚው መ/ቤት በሚሆንበት ጊዜ ለግንባታ ዕቃዎች ግዥ ተግባራዊ የሚሆነው ለግንባታ ሥራ ግዥ የተፈቀደው የገንዘብ ማጠን ይሆናል፡፡”

9. የመመሥረት አንቀጽ 25(7) (ሀ) ተሠርዞ በሚከተለው አዲስ አንቀጽ 25(7) (ሀ) ተተክቷል፡፡

“25 (7) (ሀ) የመንግሥት መ/ቤት በግዥ ዕቅድ ወስጥ ያልተካተቱ ዋጋቸው ከብር 5,000 (አምስት ሺህ ብር) ያልበለጠ ዕቃዎችን ወይም አገልግሎቶችን ወይም በጉዞ ወቅት የሚጋጥሙ ችግሮችን ከመፍታት ጋር የተያያዙ የቀጥታ ግዥዎችን ከመፍቸውም ሻጭ ድርጅት ማይፀም ይችላል፡፡ ሆኖም በዚህ ዓይነት የሚይፀሙ ጥቃቅን ግዥዎች ደምር በአንድ የበጀት ዓመት ወስጥ ከብር 75,000 (ሰባ አምስት ሺህ ብር) መበለጥ አይኖርበትም፡፡”

3. ተፈጻሚ የሚሆንበት ቀን

ይህ መመሪያ ከጥር 1 ቀን 2008 ዓ.ም. ጀምሮ ተፈጻሚ ይሆናል፡፡

አዲስ አበባ ጥር 12 ቀን 2008 ዓ.ም.

*አብዱልአዚዝ ማክሙድ
የገንዘብና የኢኮኖሚ ትላብር ሚኒስትር*

አባሪ ፮

በግንባታ ሥራ ግዥ የብቃት መስፈርት አወሳሰን

1. ትርጓሜ

ለዚህ መመሪያ አፈጻጸም፡ -

- ሀ) “አነስተኛ ህንጻ (Low-Rise Building)” ማለት ምንም ዓይነት አሳንሰር ወይም አሳንሰርን የማካካ ከምድር ወደ ፎቅ እንዲሁም ከፎቅ ወደ ምድር የሚመለስ መሣሪያ የሌለው ሆኖ ከምድር በላይ ከአምስት ያነሱ ፎቆች ያለው ነው፤
- ለ) “መካከለኛ ህንጻ (Mid-Rise Building)” ማለት ከምድር በላይ ቢያንስ አምስት ፎቆች ያለው ሆኖ ከአሥራ አምስት ፎቆች በላይ የሌለው ነው፤
- ሐ) “ከፍተኛ ህንጻ (High-Rise Building)” ማለት ከምድር በላይ ቢያንስ አሥራ አምስት ፎቆች ያለው ሆኖ ከአርባ አምስት ፎቆች በላይ የሌለው ነው፤
- መ) “በጣም ከፍተኛ ህንጻ (Mega-High Rise Building)” ማለት ከምድር በላይ ቢያንስ አርባ አምስት እና ከዚያ በላይ ፎቆች ያለው ነው፤
- ሠ) “አጭር ርዝመት ያለው ድልድይ (Short Span)” ማለት ለተሽከርካሪዎች ወይም ለሌሎች የመጓጓዣ ዘዴዎች የሚገለግል ሆኖ ርዝመቱ ከ25 (ሃያ አምስት) ሜትር ያነሰ ድልድይ ነው፤

- ረ) “መካከለኛ ርዝመት ያለው ድልድይ (Medium Span)” ማለት ለተሽከርካሪዎች ወይም ለሌሎች የመጓጓዣ ዘዴዎች የሚገለግል ሆኖ ርዝመቱ ከ25 (ሃያ አምስት) ሜትር የሚያንስ እና ከ50 (ሃምሳ) ሜትር የሚበልጥ ድልድይ ነው፤
- ሰ) “ረጅም ርዝመት ያለው ድልድይ (Long Span)” ማለት ለተሽከርካሪዎች ወይም ለሌሎች የመጓጓዣ ዘዴዎች የሚገለግል ሆኖ ርዝመቱ በያንስ 50 (ሃምሳ) እና ከዚያ በላይ የሆነ ድልድይ ነው፤
- ሸ) “በአጥጋቢ ሁኔታ የተጠናቀቀ” ማለት የሥራው 70% (ሰባ በመቶ) እና ከዚያ በላይ የተጠናቀቀ የግንባታ ሥራ ፕሮጀክት ነው፤
- ቀ) “በአስተማማኝ ሁኔታ የተጠናቀቀ” ማለት በሥራ ተቋራጭ የተሠራው 70% (ሰባ በመቶ) እና ከዚያ በላይ በተቀመጠለት የጊዜ ሠሌዳ እና በሚደረገው የጥራት ደረጃ ለመሠረቱ ከአሠሪ መ/ቤቱ የተሰጠ የሚጋገጫ ሰርተፊኬት ወይም የሥራ ልምድ ማረጋገጫ የቀረበበት የግንባታ ሥራ ፕሮጀክት ነው፡

2. አጠቃላይ ልምድን በተመለከተ

- ሀ) የኮንስትራክሽን ሚኒስቴር በሚሰጠው ደረጃ መሠረት ከደረጃ 6 እስከ 10 ካሉት በስተቀር ሌሎች የሀገር ውስጥ ሥራ ተቋራጮች በሥራ ተቋራጭ፣ በሽርክና ማኅበር (Joint venture) ወይም በንዑስ ሥራ ተቋራጭ ደረጃ በዘርፉ ቢያንስ የ2 ዓመት የሥራ ልምድ ሊኖራቸው ይገባል፡፡
- ለ) የውጪ ሀገር ሥራ ተቋራጮች በሥራ ተቋራጭ፣ በሽርክና ማኅበር ወይም በንዑስ ሥራ ተቋራጭ ደረጃ በዘርፉ ቢያንስ የ5 ዓመት ልምድ ሊኖራቸው ይገባል፡፡

3. ተዛማጅ የሥራ ልምድን በተመለከተ

- ሀ) የሀገር ውስጥ ሥራ ተቋራጮች ባለፉት አሥር ዓመታት ውስጥ ሊሠራ ከታሰበው የግንባታ ሥራ ጋር ተመሳሳይ በሆነ ቢያንስ አንድ የግንባታ ሥራ በሥራ ተቋራጭነት፣ በሽርክና ማኅበር አባልነት ወይም በንዑስ ሥራ ተቋራጭነት የሠሩና ቢያንስ የሥራውን 70% (ሰባ በመቶ) በአስተማማኝ እና አጥጋቢ ሁኔታ ያጠናቀቁ መሆን አለባቸው፡፡

- ለ) የግንባታ ሥራው ግምት ከብር አንድ ቢሊዮን በታች ሲሆንና፣ ሥራ ተቋራጮች በፊደል ተራ “ሀ” ላይ የተጠየቀውን የተዛማጅ ሥራ ልምድ ዋጋ በአንድ ፕሮጀክት በሠሩት የሥራ ልምድ ብቻ ማሟላት ካልቻሉ በአጥጋቢ እና በአስተማማኝ ሁኔታ የተጠናቀቁና ሊሠሩ ከተፈለገው ሥራ ጋር ተዛማጅ የሆኑ ሁለት ፕሮጀክቶች ዋጋ ድምር በልምድነት ሊያዝላቸው ይችላል። ሆኖም የሁለቱ ፕሮጀክቶች የተናጠል ዋጋ ማሟላት ከሚገባቸው የሥራ ልምድ ዋጋ ከግማሽ (1/2) በታች መሆን አይኖርበትም።
- ሐ) የግንባታ ሥራው ግምት ከብር አንድ ቢሊዮን እና ከዚያ በላይ ሲሆንና፣ ሥራ ተቋራጮች በፊደል ተራ “ሀ” ላይ የተጠየቀውን የተዛማጅ ሥራ ልምድ ዋጋ በአንድ ፕሮጀክት በሠሩት የሥራ ልምድ ብቻ ማሟላት ካልቻሉ በአጥጋቢ እና በአስተማማኝ ሁኔታ የተጠናቀቁ ሦስት ፕሮጀክቶች ድምር በልምድነት ሊያዝላቸው ይችላል። ሆኖም የሦስቱ ፕሮጀክቶች የተናጠል ዋጋ ማሟላት ከሚገባቸው የሥራ ልምድ ዋጋ ከሲሶ (1/3) በታች መሆን አይኖርበትም።
- መ) የውጭ ሀገር ሥራ ተቋራጮች ባለፉት አሥር ዓመታት ውስጥ ሊሠሩ ከታሰበው የግንባታ ሥራ ጋር ተመሳሳይ የሆኑ ቢያንስ ሁለት የግንባታ ሥራዎችን በሥራ ተቋራጭነት፣ በሽርክና ማኅበር አባልነት ወይም በንዑስ ሥራ ተቋራጭነት የሠሩና ቢያንስ የሥራውን 80% (ሰማያ በመቶ) በአስተማማኝ እና በአጥጋቢ ሁኔታ ያጠናቀቁ መሆን አለባቸው።
- ሠ) ተቋራጭ ያቀረበው የሥራ ልምድ በንዑስ ሥራ ተቋራጭነት ወይም በሽርክና ማኅበር አባልነት የተገኘ ሲሆን፣ በንዑስ ሥራ ተቋራጭነት የሠራው መጠን ብቻ ወይም በሽርክና ማኅበሩ ካለው ድርሻ ጋር ተመጣጣኝ የሆነ ልምድ ብቻ በሥራ ልምድነት እንዲያዝላት ይደረጋል።
- ረ) ለጨረታ ግምገማ ዓላማ የሥራ ተቋራጭ በሥራ ልምድነት እንዲያዝላት በሚያቀርበው የግንባታ ዋጋ ላይ ማስተካከያ የሚደረገው፣ ጨረታ ከሚቀርብበት የመጨረሻ ቀን 28 ቀናት በፊት የነበረው የምንዛሪ መጣኔን ውሉ በተፈረመበት ጊዜ በነበረው የምንዛሪ መጣኔ በማካፈል ከተሰላ በኋላ በሚገኘው ውጤት በማባዛት ነው። ማስተካከያው የሚሰላው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ የሚጠወን የውጭ አገር ገንዘብ መሻጫ ዋጋ መረጃ መሠረት በማድረግ ይሆናል።

ሰ) የሚጠየቀው የሥራ ልምድ ተመሳሳይነት የሚወሰነው በዚህ አባሪ በተገለፀው ዝርዝር አሠራር መሠረት ሆኖ ለሕንፃ ግንባታ ሥራ የሕንፃውን ቁመት፣ ለመንገድ ግንባታ ሥራ የመንገዱን ዓይነትና ርዝመት፣ ለድልድይ ሥራ የድልድዩን ርዝመት መሠረት በማድረግ ሲሆን፣ ለሀገር ውስጥ የሥራ ተቋራጮች የሚጠየቀው የሥራ ልምድ በሁሉም የግንባታ ዘርፍ ሊሠራ ከታሰበው ሥራ አንድ ደረጃ ዝቅ ያለ እና ከዚያ በላይ መሆን አለበት።

4. የፋይናንስ አቋምን በተመለከተ

ሀ) የሥራ ተቋራጮች ያለፉት አምስት ዓመታት የፋይናንስ አቋማቸውንና ትርፋማነታቸውን የሚያሳይ በተመሰከረለት አዲተር የተረጋገጠ የፋይናንስ ሪፖርት ማቅረብ ይኖርባቸዋል።

ለ) በሥራ ተቋራጮቹ የሚቀርበው የፋይናንስ ሪፖርት ከሚመለከተው ግብር ሰብሳቢ መ/ቤት ከሚገኝ ሬከርድ ጋር ተመሳክሮ ትክክለኛነቱ መረጋገጥ ይኖርበታል።

5. ዓመታዊ የተርንኦቨር መጠንን በተመለከተ

ሀ) የሀገር ውስጥ ሥራ ተቋራጮችን በተመለከተ ለጨረታ ግምገማ ዓላማ የሚወሰደው በግንባታ ላይ ካለና ከተጠናቀቀ የግንባታ ሥራ ላይ የተሰበሰበ ክፍያ ዓመታዊ ተርንኦቨር ተቋራጭ ባለፉት አምስት ዓመታት ውስጥ ካስመዘገበው የግንባታ ሥራ ዓመታዊ ተርንኦቨር የተሻለውን በመምረጥ ሆኖ፣ ሥራ ተቋራጮች እንዲያሟሉ የሚጠየቁት የተርንኦቨር መጠን የሚሰላው ሊሠራ የታሰበውን የግንባታ ሥራ ግምታዊ ዋጋ፣ ቀናትን ወደሚጠይቀው ሙሉ ወር በማጠጋጋት ግንባታው ይጠናቀቃል ተብሎ በሚገመትበት ወርሃዊ ጊዜ በማካፈል እና ውጤቱን በ1 በመባዛት ይሆናል።

ለ) የወጭ ሀገር ሥራ ተቋራጮችን በተመለከተ ለጨረታ ግምገማ ዓላማ የሚወሰደው በግንባታ ላይ ካለና ከተጠናቀቀ የግንባታ ሥራ ላይ የተሰበሰበ ክፍያ ዓመታዊ ተርንኦቨር፣ የተቋራጩ ያለፉት አምስት ዓመታት ዓመታዊ የግንባታ ተርንኦቨር አማካይ ሆኖ፣ የሚጠየቀው መጠን የሚሰላው ሊሠራ የታሰበውን የግንባታ ሥራ ግምታዊ ዋጋ፣ ቀናትን ወደሚጠይቀው ሙሉ ወር በማጠጋጋት ግንባታው ይጠናቀቃል ተብሎ በሚገመትበት ወርሃዊ ጊዜ በማካፈል እና ውጤቱን በ2 በመባዛት ይሆናል።

ሐ) በሽርክና ማኅበር ደረጃ ጥምረት ፈጥረው የሚወዳደሩት ሥራ ተቋራጮች የሀገር ውስጥ እና የወጭ ሀገር በሚሆኑበት ጊዜ ለጨረታ ግምገማ ዓላማ የሚወስደው በግንባታ ላይ ካለና ከተጠናቀቀ የግንባታ ሥራ ላይ የተሰበሰበ ክፍያ ዓመታዊ

ተርንኦቨር የሥራ ተቋራጮቹ ያለፉት አምስት ዓመታት ዓመታዊ የግንባታ ተርንኦቨር ድምር አማካይ ሆኖ የሚጠየቀው መጠን የሚሰላው ሊሠራ የታሰበውን የግንባታ ሥራ ግምታዊ ዋጋ፤ ቀናትን ወደጭጥለው ሙ ወር በማጠጋጋትግንባታው ይጠናቀቃል ተብሎ በሚገመትበት ወርሃዊ ጊዜ በማካፈል እና ውጤቱን በ1.5 በማባዛት ይሆናል።

መ) በጨረታ ግምገማ ጊዜ ለሚደረግ ማስተካከያ ዓላማ ለተርንኦቨር ስሌት የሚወስደው ሥራ ተቋራጮቹ ያቀረበው ዓመታዊ የግንባታ ሥራ ተርንኦቨር መጠን፤ ጨረታ ከሚቀርብበት የመጨረሻ ቀን 28 ቀን በፊት የነበረውን የምንዛሪ መጣኔን በእያንዳንዱ በጀት ዓመት የመጨረሻ ቀን ላይ ባለው የምንዛሪ መጣኔ በማካፈል ነው። ማስተካከያው የሚሰላው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ የሚጠመን የወጭ አገር ገንዘብ ማሻጫ ዋጋ መገጃ መሠረት በማድረግ ይሆናል።

ሰ) ሥራ ተቋራጮቹ በሽርክና ማኅበር ደረጃ ጥምረት የፈጠሩ ከሆኑ እያንዳንዳቸው የሽሙር ማኅበሩ አጋር ድርጅቶች ማሟላት የሚገባቸው የተርንኦቨር መጠን ከተጠየቀው ከ25 በመቶ እና የዋናው ሥራ ተቋራጭ ደግሞ ከ40 በመቶ ማነስ የለበትም።

ሰ) የምህንድስና ዋጋ ግምት እና የግንባታው ሥራ የሚፈጀውን ጊዜ የመወሰን ኃላፊነት የተሰጠው ማንኛውም አካል የምህንድስና ዋጋውን ወይም ሥራው የሚጀምረውን ጊዜ ከፍ ወይም ዝቅ በማድረግ ያዘጋጀ ስላለመሆኑ ሚጋገጫ መሆኑና፣ ግምቱም በግዥ አፅዳቂ ኮሚቴ መገምገምና በግዥ ፈፃሚው መ/ቤት የበላይ ኃላፊ መፅደቅ ይኖርበታል።

6. በግንባታ ሥራ ላይ የሚሰማሩ ባለሙያዎች የትምህርት ዝግጅትና ብቃትን በተመለከተ

የሥራ ተቋራጮች የጨረታ ሠነድ ላይ በሚገለፀው መሠረት እንደ ግንባታ ሥራው ባሕርይ ለሥራው የሚያስፈልጉ ብቁ ባለሙያዎችን በሚፈለገው መጠን እና ስብጥር እንደሚያቀርቡ ማሳየትና ባለሙያዎቹም ለሥራው በሚያስፈልጉበት ጊዜ ሁሉ በተመደቡበት ቦታ ላይ ለመሥራት ግዴታ የገቡ መሆኑን የሚያመለክት አስተማማኝ ማስረጃ ማቅረብ

ይኖርባቸዋል። ባለጭዎቹም የግንባታ ሥራ ተቋራጩ ቋሚ ወይም ጊዜያዊ ሠራተኞች ለሆኑ ይችላሉ። :

7. የግንባታ መሣሪያ ማማላትን በተመለከተ

የሥራ ተቋራጮች የጨረታ ሠነዱ ላይ በሚገለጸው መሠረት እንደ ግንባታ ሥራው ባሕርይ ለሥራው የሚያስፈልጉ መሣሪያዎችን ዓይነት እና መጠን በሚፈለጉበት ጊዜ ሁሉ ማቅረብ እንደሚችሉ የሚያሳይ ማረጋገጫ ማቅረብ ይኖርባቸዋል። የሚቀርቡት መሣሪያዎችም በሥራ ተቋራጩ ባለቤትነት ሥር የሚገኙ ወይም በከራይ የተገኙ ለሆኑ ይችላሉ። :

8. ከአንድ በላይ ንዑስ የግንባታ ሥራዎች (lots) በተካተቱበት ግዥ ላይ የልምድ አያያዝን በተመለከተ

ሀ) በአንድ የጨረታ ማስታወቂያ የሚወጡት ንዑስ የግንባታ ሥራዎች ቁጥር ከአንድ በላይ በሚሆንበት ጊዜ ማንኛውም ተጨራሽ መሳተፍ የሚፈልግባቸውን ንዑስ የግንባታ ሥራዎች ዓመታዊ ተርጓሽ፣ የገንዘብ አቅምና ተዛማጅ የሥራ ልምድ መስፈርት በድምር ማሟላት አለበት ።

ለ) አንድ ተጨራሽ ለአያንዳንዱ ንዑስ የግንባታ ሥራ የተጠየቀውን መስፈርት አሟልቶ ነገር ግን ለተሳተፈባቸው ንዑስ የግንባታ ሥራዎች በድምር የሚጠየቀውን መስፈርት በማያሟላበት ጊዜ ምንም እንኳን በተናጠል ሲታይ ለየንዑስ የግንባታ ሥራዎቹ የተሻለ ዋጋ ቢያቀርብም፣ ውል ሊፈፀም የሚችለው መስፈርቶቹን ማሟላት በቻለበት ልክ ብቻ ሲሆን፣ ለግዥ ፈፃሚ መ/ቤቱ የተሻለ ጠቀሜታ ከማስገኘት አንፃር ድርጅቱ ውል የሚገባበትን ንዑስ የግንባታ ሥራ ወይም የግንባታ ሥራዎች የመወሰን ሥልጣን የግዥ ፈፃሚ መ/ቤቱ ይሆናል።

9. ለህንጻ ግንባታ ሥራ የሚጠየቅ ዝቅተኛ ማሄድ

ሀ) ለህንጻ ግንባታ ሥራ የሚወዳደረው የአገር ወስጥ ሥራ ተቋራጭ ሲሆን፣ የሚጠየቀው ዝቅተኛ ማሄድ ለሥራ ከታሰበው የህንጻ ሥራ በአንድ ደረጃ ዝቅ ያለ መሆን አለበት። ለምሳሌ በአነስተኛ ህንጻ ሥራ ልምድ ያለው የአገር ወስጥ ሥራ ተቋራጭ ለመካከለኛ ህንጻ ግንባታ ሥራ ተቀባይነት ይኖረዋል። :

ለ) ለህንጻ ግንባታ ሥራ የሚወዳደረው የወጭ አገር ሥራ ተቋራጭ ሲሆን፣ ለሥራ ከታሰበው የህንጻ ደረጃ ጋር እኩል የሆነ ወይም የበለጠ የህንጻ ሥራ ልምድ ሊኖረው ይገባል፡፡ ለምሳሌ ከምድር በላይ 70 (ሰባ) ፎቶች ያሉት ህንጻ ለመሥራት የሚወዳደር የወጭ አገር ሥራ ተቋራጭ ያለው ልምድ በሆኑትም ሁኔታ ከምድር በላይ 70 (ሰባ) ፎቶች ያሉትን ህንጻ ከመገንባት ያነሰ ልምድ ሊሆን አይገባም፡፡

10. ለድልድይ ግንባታ ሥራ የሚጠየቅ ዝቅተኛ ማሥሪርት

ሀ) ለድልድይ ግንባታ ሥራ የሚወዳደረው የአገር ወስጥ ሥራ ተቋራጭ ሲሆን፣

1/ በህንጻ ፕሮጀክቶች ሥራ ልምድ ያለው የአገር ወስጥ ሥራ ተቋራጭ አጭር ርዝመት ያለው ድልድይ ግንባታ ሥራ ላይ ለመወዳደር ተቀባይነት ይኖረዋል፡፡

2/ አጭር ርዝመት ባለው ድልድይ ግንባታ ሥራ ልምድ ያለው የአገር ወስጥ ሥራ ተቋራጭ መካከለኛ ርዝመት ያለው ድልድይ ግንባታ ሥራ ላይ ለመወዳደር ተቀባይነት ይኖረዋል፡፡

3/ መካከለኛ ርዝመት ባለው ድልድይ ግንባታ ሥራ ልምድ ያለው የአገር ወስጥ ሥራ ተቋራጭ ረጅም ርዝመት ያለው ድልድይ ግንባታ ሥራ ላይ ለመወዳደር ተቀባይነት ይኖረዋል፡፡

ለ) ለድልድይ ግንባታ ሥራ የሚወዳደረው የወጭ አገር ሥራ ተቋራጭ ሲሆን፣

1/ የወጭ አገር ሥራ ተቋራጭ የሚጠየቀው የድልድይ ግንባታ ሥራ ልምድ ለሥራ ከታሰበው የድልድይ ሥራ ያነሰ ሊሆን አይገባም፡፡

2/ ግዥ ፈጻሚው ማሥሪያ ቤት ለወጭ አገር ሥራ ተቋራጭ ከሚጠየቀው ዝቅተኛ ማሥሪርት በተጨማሪ በተወሰነ የድልድይ ዓይነት የድልድይ ግንባታ ሥራ ልምድ ሊጠይቅ ይችላል፡፡ ለምሳሌ የቀስት ቅርጽ ያለው ድልድይ (Arch Bridge) ሆኖ ርዝመቱ በያንስ 50 ሜትር እና ከዚያ በላይ የሆነ ድልድይ የመሥራት ልምድ ያለው በሙሉ ሊጠይቅ ይችላል፡፡

11. የመንገድ ፕሮጀክቶች አመዳደብ በንጣፍ ዓይነት

የመንገድ ፕሮጀክቶች አመዳደብ የሚከተለው ይሆናል፡፡

- 1/ አስፋልት ኮንክሪት ንጥፍ ወይም ደረቅ ንጥፍ ያለው (Asphalt Concrete Pavement or Rigid Pavement)፤
- 2/ ሁለት ድርብርብ ቢትሩሚስ (bituminous) ክፍል ያለው ንጥፍ ወይም ሦስት ድርብርብ ያለው ንጥፍ እና የመሳሰሉት (DBST Pavement, Triple surface treatment etc)
- 3/ ጥምር ልባስ ያለው ወይም የጠጠር መንገድ (Aggregate surfacing/Gravel)

12. ለመንገድ ፕሮጀክቶች የግንባታ ሥራ የሚከተሉት ዝቅተኛ ማሄደርት

ሀ) ለመንገድ ፕሮጀክቶች የግንባታ ሥራ የሚመዳደረው የአገር ወስጥ ሥራ ተቋራጭ ሲሆን፣ ለሥራ ከታሰበው የመንገድ ሥራ በአንድ ደረጃ ዝቅ ያለ ልምድ ተቀባይነት ይኖረዋል፡፡ ለምሳሌ፡ -

1/ በአዲስ የጠጠር መንገድ ግንባታ ሥራ ወይም በመንገድ ደረጃዎች ማሻሻያ ፕሮጀክቶች የተገኘ የመንገድ ግንባታ ሥራ ልምድ ከአስፋልት ኮንክሪት (Asphalt Concrete) በስተቀር ለአስፋልት የሚልበስ ሥራ (for asphalt surfacing) ለመመዳደር ተቀባይነት ይኖረዋል፡፡

2/ ማንኛውም የአስፋልት ሥራ ወይም እንደ አየር መንገድ ያሉ ሌሎች ተመሳሳይ የመንገድ ግንባታ ሥራዎች ላይ የተገኘ ልምድ ለአስፋልት ኮንክሪት (Asphalt Concrete) ፕሮጀክቶች ተቀባይነት ይኖረዋል፡፡

ለ) ለመንገድ ፕሮጀክቶች የግንባታ ሥራ የሚመዳደረው የአገር ወስጥ ሥራ ተቋራጭ ሲሆን፣ የወጭ አገር ሥራ ተቋራጭ ለሥራ ከታሰበው የመንገድ ፕሮጀክት ጋር ተመሳሳይ የሆነ ወይም የበለጠ የመንገድ ሥራ የግንባታ ልምድ ሊኖረው ይገባል፡፡ የሚከተለው የገንዘብ መጠን በሚከተለውም ሁኔታ ለሥራ በታሰበው የመንገድ ሥራ ከተገመተው የገንዘብ መጠን ሊያንስ አይገባም፡፡